

የዜጎች



መቋቋሚያ

ቅፅ 1 ቁጥር 28 ጥር 21 ቀን 2012 ዓ.ም

በኢ.ዜ.መ ህዝብ ግንኙነት የሚዘጋጅ

**በኦሮሚያ ከሚገኙ የኢ.ዜ.መ የምርጫ ወረዳ
ሥራ አስፈጻሚዎች ሥነጠና ተሰጦ
“በኦሮሚያ ተከታታይ ህዝባዊ ስብሰባ ይደረጋል ሥራም ይሰራል።”**

ምክትል የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ ሰዩም መንገሻ



በኦሮሚያ ከሚገኙ የኢ.ዜ.ማ የምርጫ ወረዳ ሥራ አስፈጻሚዎች ሥልጠና ተሰጠ

“በኦሮሚያ ተከታታይ ህዝባዊ ስብሰባ ይደረጋል ሥራም ይሰራል።”

ምክትል የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ የሆኑት ሰዩም መንገሻ

ጥር 21 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)



የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢ.ዜ.ማ) በኦሮሚያ እና በድሬደዋ ከሚገኙ አስራ አራት ዞኖች ለመጡ የምርጫ ወረዳ ሥራ አስፈጻሚዎች የኢ.ዜ.ማ የምርጫ ዝግጅት ላይ በነጋ በቦንገር ሆቴል ሥልጠና ። ጥር 16 ቀን 2012 ዓ.ም የተሰጠው ሥልጠና ሲጠናቀቅ ከሰልጣኞቹ የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። በሥልጠናው ላይ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የኢ.ዜ.ማ መሪ ብርሃኑ ነጋ «በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ ለሀገር አንድነት ለመሥራት በመነሳታችሁ ልትመሰገኑ ይገባል። ኢ.ዜ.ማ ለእናንተ ከማዕከል ማድረግ የሚገባውን በሙሉ ያደርጋል። ...

በቀጣዩ ስድስትና ሰባት ወራት ጠንክረን እንሠራለን።» ብለዋል። በሥልጠና የተሳተፉት የምርጫ ወረዳ ሥራ አስፈጻሚዎች አሁን ያለው የኦሮሚያ ነባራዊ ሁኔታ ተግዳሮት እንደሆነባቸው በውይይ ወቅት አንስተዋል። በብሔር ከተደራጁ ፓርቲዎች ውጭ በኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ሌላ ፓርቲ እንዳይኖር በሚሠራው ሥራ ውስጥ መንግሥታዊ መዋቅር ውስጥ ያሉ ኃይሎችም ተሳታፊ በመሆናቸው እና አሁንም ድረስ አትምጡብን የእኛ ብቻ ነው የሚል አስተሳሰብ ተፅዕኖ እየፈጠረ መሆኑን ገልጸዋል። ከተሳታፊዎች የቀረበው መረጃ ከዚህ በፊትም እደደረሰ እና በኦሮሚያ የኢ.ዜ.ማ መዋቅር

በሚሠራው ሥራ አመራሩ የበለጠ ትኩረት ሰጥቶ ከጎናቸው እንደሚቆም አባሎችንም ከጥቃት እንደሚከላለክል ተገልጿል። «በኦሮሚያ 17 ዞኖች ሉ ሲሆን ኢ.ዜ.ማ እስካሁን በ14ቱ ላይ መዋቅር ዘርግቶ ሥራ እየሠራ ይገኛል፤ ሠልጣኞች ከዚህ በመሄድ ከሥልጠና ባገኙት ግብዓት መሠረት ሥራቻቸውን የበለጠ አጠናክረው ይቀጥላሉ። በቀጣይ በኦሮሚያ ተከታታይ ህዝባዊ ስብሰባዎችን እናደርጋለን፤ እንዲሁም አዳዲስ ሥራዎችም ይሠራሉ።» በማለት ምክትል የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ የሆኑት ሰዩም መንገሻ ለዜጎች መድረክ ገልጸዋል።

<< እናንተ ምርጫችን ናችሁ >>

የምርጫ ወረዳ 06 ነዋሪዎች

ጥር 21 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)



አድራሻ

ስልክ

+251118592950

ኢ.ሜይል

ethzema@gmail.com

ትዊተር

www.twitter.com/ethzema

ፌስቡክ

www.facebook.com/ethzema

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢ.ዜ.ማ) የአዲስ አበባ ምርጫ ወረዳ 06 እሁድ ጥር 17 ቀን 2012 ዓ.ም በወረዳው ለሚገኙ ነዋሪዎች የኢ.ዜ.ማ አማራጮችን እና የወረዳውን ቢሮ ማስተዋወቁን የምርጫ ወረዳ 06 ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዳንኤል ተሾመ ለዜጎች መድረክ ገለፁ።

ኃላፊው በወረዳቸው ለሚገኙ ነዋሪዎች የኢ.ዜ.ማ ዓላማን ማስተዋወቅ እንዲሁም ለወረዳው ተጨማሪ አባላትን እና ደጋፊዎችን መመልመል ዓላማ አድርገው ሲንቀሳቀሱ እንደነበር አስረድተዋል። በአለቱም የምርጫ ወረዳው አባል የሆኑት የኢ.ዜ.ማ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ዕጩ ተጠሪ የሆኑት ግርማ ሰይፉ በመርሃግብሩ ላይ መገኘታቸውን ጠቁመዋል። በሂደቱም ከወረዳው ነዋሪዎች

ያገኙት ግብረመልስ አጥጋቢ የሚባል እንደነበር ገልጸዋል። የወረዳው ነዋሪ «እናንተ ምርጫችን ናችሁ!» ሲል ምላሽ እንደሰጣቸው የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊው አውስተዋል። ፓርቲያቸውን ለማስተዋወቅ ይረዳም ዘንድ በርካታ በራሪ ወረቀቶችን ለነዋሪው ማዳረስ እንደቻሉ አስረድተዋል።

የፓርቲያቸውን የማስተዋወቅ ሂደት እንቅስቃሴ እንዴት እንደገመገሙት ከዜጎች መድረክ ለተነሳላቸው ጥያቄ የምርጫ ወረዳ 6 ኃላፊው ሲመልሱ ፓርቲያቸው የወረዳውን ነዋሪ ጥቅም እና ትክክለኛ ፍላጎት በትክክል የሚያስጠብቅ ፓርቲ መሆኑንና ኢትዮጵያ የገባችበትን ቀውስ ለመፍታት የሚያስችል አመራር ለማምጣት ፓርቲያቸው የኅብረተሰቡ ምርጫ መሆኑን መረዳት የሚያስችል ግንዛቤ መገኘቱን ጠቁመዋል።

የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢ.ዜ.ማ)

ጥር 21 ቀን 2012 ዓ.ም አዲስ አበባ

ኢ.ዜ.ማ በጎንደር ያካሂደው ሕዝባዊ ስብሰባ ሲሰተኝገኘ በኬኮች 10 አካባቢዎች በተሰካ ሁኔታ አካሂዷል።

«የያዝነው መንገድ አስፈላጊ መሆኑን አውቀናል። የዜግነት ፖለቲካ ምን ያህል አስፈላጊ መሆኑን እያየን ነው።» ዋሲሁን ተስፋዬ

ጥር 21 ቀን 2012 ዓ.ም (የዜጎች መድረክ)

ዋኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ (ኢ.ዜ.ማ) በሳምንቱ መጨረሻ ጎንደርን ጨምሮ በሚዛን አማን፣ በሀዲያ፣ በሞጣ፣ በግንደ ወይን፣ በለሳ፣ በፎገራ በሸዋርቢት እና በአጣዬ ሕዝባዊ ስብሰባ አካሂዶ በስኬት ቢያጠናቅቅም በጎንደር ሲካሄድ የነበረውን ሕዝባዊ ስብሰባ በተደራጁ ኃይሎች ባሳዩት ሥርዓተ አልበኝነት ምክንያት ተቋርጧል።

በጎንደር የነበረውን ሁኔታ በተመለከተ የኢ.ዜ.ማ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ የሆኑት ዋሲሁን ተስፋዬን ለዜጎች መድረክ «የያዝነው መንገድ አስፈላጊ መሆኑን አውቀናል። የዜግነት ፖለቲካ ምን ያህል አስፈላጊ መሆኑን እያየን ነው። በጎንደር ያሉ የኢ.ዜ.ማ አመራሮች ጠንክረው መሥራት አለባቸው። እየሠሩት ያለው ሥራ ኢ.ዜ.ማን ማስመረጥ ብቻ ሳይሆን ሀገርም ማዳን ነው።» ሲሉ አስረድተዋል። ኅብረተሰቡ የተሻለ ሀሳብ ያለውን እንዲመርጥ መደላድሉን ማመቻቸት፣ ሃሳብን አቅርቦ ውሳኔውን ለሕዝብ መተው ሲገባ ኅብረተሰብን በኃይል አፍኖ «እኔ አውቅልሃለሁ!» ማለት በአህአዴግ ታፈንን ሲሉ ከነበሩ አካላት የማይጠበቅ ተግባር መሆኑን በመጥቀስ ይህን ያደረጉ አካላት ሥልጣን ቢይዙ ሌላ የማንንም ሃሳብ በፍፁም የማይቀበሉ ናቸው ሲሉ ዋሲሁን አስረድተዋል።

በዕለቱ በዚህ ድርጊት የተሳተፉትን ግለሰቦችን ሙሉ መረጃ ተጠናቅሮ ተገቢው አካላት ሕጋዊ እርምጃ እዲወስዱ ለማመልከት እየተሠራ መሆኑ ታውቋል። ከዚህ ቀደም ባሕር ዳር ላይም ተመሳሳይ ነገር የተፈጠረ ቢሆንም ችግሩን በመፍታት ተደጋጋሚ ሕዝባዊ ስብሰባ ማካሄድ መቻሉም ይታወቃል።

ኢ.ዜ.ማ ሥራውን በተጠናከረ መልኩ በመቀጠል ጥር 24 ቀን 2012 ዓ.ም በጎፋ ዞን ሳውላ ከተማ በከተማው ሚሊኒየም አዳራሽ፣ በሰሜን ሸዋ



ደብረ ብርሃን ቀበሌ 06 አዳራሽ እንዲሁም እንደሚያደርግ ከድርጅት ጉዳይ ያገኘው በአርባምንጭም ተመሳሳይ ሕዝባዊ ስብሰባ መረጃ ያመለክታል።